

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሦስተኛ ዓመት ቁጥር ፭  
አዲስ አበባ ጥቅምት ፳፪ ቀን ፪ሺ፰

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

23<sup>rd</sup> Year No. 5  
ADDIS ABABA 1<sup>st</sup> November 2016

### ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፫፻፺፫/፪ሺ፱ ዓ.ም

የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክር ቤት እና ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....? ጽ/ቪ.፬፻፲፮

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፺፫/፪ሺ፱

የኢትዮጵያ የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክር ቤትን እና ኢንስቲትዩትን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች

ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፲፮/፪ሺ፰ አንቀጽ ፭ እና ፴፱ መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

### ክፍል አንድ

#### ጠቅላላ

#### ፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ "የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክር ቤት እና ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፺፫/፪ሺ፱" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

#### ፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

፩/ "ስፔስ" ማለት ከመሬት ከባቢያዊ አየር ውጭ

### CONTENT

Regulation No. 393/2016

Ethiopian Space Science and Technology Council and Institute Establishment Council of Ministers Regulation .....page 9416

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 393./2016

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF THE ETHIOPIAN SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL AND INSTITUTE

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 and 39 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 916/2015.

### PART ONE

#### GENERAL

#### 1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Ethiopian Space Science and Technology Council and Institute Establishment Council of Ministers Regulation No. 393/2016”.

#### 2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise requires:

1/ “space” means an area encompasses all natural bodies found above earth’s atmosphere;

የንዱ ዋጋ  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፲፩  
Negarit G. P.O.Box 80001



ሽግግር ለማድረግ በሳይንሳዊ ዘዴ የሚካሄድ ተግባር ነው።

**፱.፻፲፯**

፱/ "የህዋ ቁሶች" ማለት በኤሮስፔስ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ታስበው የተነደፉና የተፈበረኩ ቁሶች ማለትም የማምጣቂያ ማሽኖችን፣ እንደሳተላይት፣ መንኲራኩር እና የእነዚህን አካላት ያካትታል።

፲/ "የስፔስ ላይ በረራ ወይም እንቅስቃሴ" ማለት በሲቪል አቪየሽን አስተዳደር ከሚተዳደረው የአየር አገልግሎት ውጭ ያለ ሌላ የበረራ እንቅስቃሴ ነው።

፲፩/ "ሚኒስቴር እና ሚኒስትር" ማለት የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ሚኒስትር ማለት ነው።

፲፪/ "ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፲፫/ ማንኛውም በወንድ ያታ የተገለጸው የሴትንም ያታ ያካትታል።

**ክፍል ሁለት**

**የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክር ቤት**

**፫. መቋቋም**

የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ "ምክር ቤት" እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

**፬. የምክር ቤቱ አባላት**

፩/ ምክር ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የሚመራ ይሆናል።

፪/ የምክር ቤቱ አባላት በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሰየማሉ፤ ቁጥራቸውም እንደ አስፈላጊነቱ ይወሰናል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የሚሰየሙት የምክር ቤት አባላት አሰያዩም የስፔስ ሳይንስ እውቀትን ከግምት ውስጥ ያስገባ

9/ "space object" means an object designed and manufactured for use in outer space including space launch vehicles, satellites, space ships and their components;

10/ "space flight or activities" means any flight or activities other than those flight activities administered by the Ethiopian Civil Aviation Authority;

11/ "Ministry and Minster" means the Ministry and Minster of Science and Technology, respectively;

12/ "person" means any natural person or juridical organ;

13/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**PART TWO**

**ETHIOPIAN SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL**

**3. Establishment**

The Ethiopian Space Science and Technology Council (hereinafter the "Council") is hereby established.

**4. Members of the Council**

1/ The Prime Minster shall be the Chairperson of the Council.

2/ Members of the Council shall be nominated by the Minister and appointed by the Prime Minster; and their numbers shall be determined as necessary.

3/ The members of the Council to be appointed pursuant to sub-article (2) of this Article shall take into account knowledge related to space sciences.

4/ The Minister of Science and Technology shall be secretary of the Council.

ይሆናል፡፡

፬/ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የምክር ቤቱ ጸሐፊ ይሆናል፡፡

፴ሺ፩፻፲፱

**፩. የምክር ቤቱ ሥልጣንና ተግባራት**

፩/ምክር ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ) የሰፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲዎችን፣ ዕቅዶችንና ስትራቴጂዎችን በመገምገም ለሀገሪቱ ፈጣንና ቀጣይነት ላለው ልማት አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችሉ አቅጣጫና አመራር ይሰጣል፤

ለ) የኢንስቲትዩቱን ዕቅድ ያጸድቃል፣አፈጻጸሙን ይገመግማል፤ እንደአስፈላጊነቱ ለቀጣይ ተግባር የሚያግዝ የሥራ መመሪያ ይሰጣል፤

ሐ) የሰፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዕቅድ በታቀደው መጠንና ጊዜ እንዲሳካ አስፈላጊውን እገዛና ክትትል ያደርጋል፤

፪/ምክር ቤቱ እንደአስፈላጊነቱ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ሊያቋቋም ይችላል፡፡

**፪. የምክር ቤቱ ስብሰባዎች**

፩/ ምክር ቤቱ በዓመት አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም በሰብሳቢው ሲጠራ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡

፪/ ከምክር ቤቱ አባላት ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

፫/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

**ክፍል ሦስት**

**የኢትዮጵያ ሰፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት**

**5. Power and Duties of the Council**

1/ The Council shall have the following powers and duties:

a) provide directions and leadership by evaluating space science policies, plans and strategies in order to contribute to accelerated and sustainable development of the country;

b) approve plans of the Institute, evaluate performance and provide direction for further actions as deemed necessary.

c) provide the necessary guidance and support for the proper and timely implementation of space science and technology plans.

2/ The Council may establish various committees as may be necessary.

**6. Meetings of the Council**

1/ The Council shall hold regular meeting once in a year; provided, however, that extra ordinary meetings may be held at any time when called by the Chairperson.

2/ There shall be quorum where more than half of the members of the Council are present at a meeting.

3/ The Council may, without prejudice to the provisions of this Article, adopt its own rules of procedure.

**PART THREE**

**ETHIOPIAN SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE**

**7. Establishment**

1/ The Ethiopian Space Science and Technology Institute (in this Regulation to be referred as the “Institute”) is hereby established as an autonomous federal government institute having its own legal personality.

2/ The Institute shall be accountable to the Ministry.

**፮. መቋቋም**

፩/ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (ከዚህ በኋላ ኢንስቲትዩት እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት ተቋም ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪/የኢንስቲትዩቱ ተጠሪነት ለሚኒስቴሩ ይሆናል።  
፳፻፳፭

**፯. ዋና መሥሪያ ቤት**

የኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል።

**፱. ዓላማ**

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፦

- ፩/ ሀገራችን የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚሰጠውን ፈርጂ ብዙ ጥቅም አሟጣ መጠቀም እንድትችል ማድረግ፤
- ፪/ ሀገራችን በኤሮስፔስ ሳይንስ ተወዳዳሪ እንድትሆን የሚያስችላት በዕውቀት፣ በክህሎትና በአመለካከት የታነጹ ምሁራንን ከሀገሪቱ ፍላጎት አንጻር ማፍራት፤
- ፫/ የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ልማትን ማፋጠን የሚያስችሉ የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂዎችን በምርምር ማልማት፣ ማጠናከር እና ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፬/ ኢትዮጵያ በኤሮስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ልማት ጠንካራ አስተዋፅኦ ያላት ሀገር እንድትሆን ማስቻል።

**፲. የኢንስቲትዩቱ ሥልጣንና ተግባር**

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

- ፩/ በኤሮስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ዙሪያ ምርምሮችን ማካሄድ፤
- ፪/ የሀገሪቱን ነባራዊና መጻኢ ሁኔታ ያገናዘበ

**8. Head Office**

The Institute shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

**9. Objective**

The Institute shall have the following objectives:

- 1/ enable the country to fully exploit multidimensional uses of space science and technology;
- 2/ produce demand based knowledgeable, skilled and attitudinally matured professionals in the field of aerospace science that enable the country to become internationally competitive in the sector;
- 3/ develop, strengthen and implement space science and technology infrastructures through research to speed up space science and technology development in the country;
- 4/ enable the country to be robust contributor for the development of aerospace science and technology.

**10. Powers and Duties of the Institute**

The Institute shall have the following power and duties:

- 1/ undertake research in the areas of aerospace science and technology;
- 2/ formulate space policy and strategy consistent with the present and future needs of the country and implement same upon approval by the Government;
- 3 prepare aerospace development plans of the country and implement same upon approval by the Government;
- 4/support aerospace science and related activities carried out at national level and regulate their alignment with national development needs;
- 5/design, produce and launch aerospace developmental activities;

- የሰፔስ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን መቅረጽ እና በመንግሥት ሲጸድቅ ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፫/ የሀገሪቱን የኤሮስፔስ ልማት ዕቅዶችን ማዘጋጀት እና በመንግሥት ሲጸድቅ ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፬/ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ ከሰፔስ ሳይንስ ጋር የተገናኙ ሥራዎችን መደገፍና ከአገሪቱ ልማት ፍላጎት ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን መቆጣጠር፤
- ፭/ የኤሮስፔስ ልማት ሥራዎችን መንደፍ፣ መመሪያና ማምጠቅ፤  
፳፻፳፳፭
- ፮/ የመስኩን የሰው ኃይል በሚያስፈልገው መጠንና ጥራት፣ በተፋጠነ ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል ስትራቴጂዎችን መንደፍና ተግባራዊ ማድረግ፤
- ፯/ የአገሪቱን ሰፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አቅም ለመገንባት የሚያግዙ የምርምር ማዕከላት ማቋቋም፤
- ፰/ ለሰፔስ ልማት አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ መሣሪያዎችን የአገሪቱ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ማምረት የሚቻልበትን ሁኔታ ለመፍጠር ድጋፍ ማድረግ፤
- ፱/ ለኤሮስፔስ ልማት አጋዥ የሆኑ መረጃዎችን የማሰባሰብ፣ የማደራጀትና እውነታ አፈላላጊ ቅኝቶችን ማካሄድ፤
- ፲/ በሰፔስ ሥራ ላይ ለመሠማራት ለሚፈልጉ አካላት ፍቃድ መስጠት፣ አሠራራቸውን መቆጣጠር፣ ተግባራዊ የሚሆኑ የህዋ ቁሶችን መመዝገብ፣ በአጠቃላይ ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ የሚነሱና በሀገሪቱ አየር ክልል ውስጥ የሚካሄዱ የሰፔስ እንቅስቃሴዎችን አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር መቆጣጠር፤
- ፲፩/ ከሀገር ደህንነትና ጸጥታ ጋር የተገናኙ የሰፔስ በረራ ወይም እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ

- 6/design strategies that ensure the fulfillment of man power with the requisite quantity and quality of the sector in an expeditious manner and following-up its implementation;
- 7/ establish research centers supporting capacity development of the country’s space science and technology;
- 8/support local manufacturing industries in order to produce various equipments to be utilized in space development service;
- 9/gather and compile information supporting aerospace development and carry on fact finding missions;
- 10/ issue permit to persons desire to engage in space activities, control their operation, register space objects and regulate in collaboration with other relevant organs overall aerospace activities that emanate within and outside the country and operated in the country’s jurisdiction;
- 11/ works in cooperation with other concerned organs on space flight and activities that are related with the country’s peace and security matters;
- 12/ establish and strengthen cooperation with institutions of other countries having similar objectives and may provide support to the sector;
- 13/ sign international and regional agreements consistent with the national interest and implement same upon ratification;
- 14/ carry out other related activities necessary for the attainment of its objectives.

ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት መሥራት፤

፲፪/ ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸውና ለሴክተሩ ድጋፍ ሊያደርጉ ከሚችሉ ሌሎች አጋር አካላት ጋር ትብብር መፍጠርና እንዲጠናከር ማድረግ፤

፲፫/ ከብሔራዊ ጥቅማችን ጋር የሚጣጣሙ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ ስምምነቶችን መፈራረም፤ በሕግ አውጪው አካል ሲጸድቁ ተግባራዊ ማድረግ፤

፲፬/ ዓላማውን ለማሳካት የሚያስፈልጉ ሌሎች ተጠማኞች ተግባሮችን ማከናወን፡፡  
፳፯፻፳፰

**፲፩. የኢንስቲትዩቱ አቋም**

፩/ኢንስቲትዩቱ፡-

ሀ) በሚኒስትሩ አቅራቢነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተር እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች እና

ለ) አስፈላጊ ሠራተኞችን ይኖሩታል፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚሾሙት ዋና ዳይሬክተሮች በስፔስ ሳይንስ ዘርፍ አስፈላጊው የትምህርት ዝግጅት ያላቸው መሆን አለባቸው፡፡

**፲፪. የዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር**

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኢንስቲትዩቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲ የተመለከቱትን የኢንስቲትዩቱን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) የኢንስቲትዩቱን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት እንዲሁም እንደተፈለገው ሊገኙ የማይችሉ ባለሙያዎችን የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ

**11. Organization of the Institute**

1/ The Institute shall have:

- a) a Director General, as may be necessary, Deputy Director Generals to be nominated by the Minister and appointed by the Prime Minister and,
- b) the necessary staff.

2/ The Director Generals to be appointed pursuant to sub-article (1) of this Article shall have requisite educational qualification in the field of space sciences.

**12. Powers and Duties of the Director General**

1/ The Director General shall be chief executive officer of the institute and shall direct and administer the activities of the institute.

2/ Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

- a) exercise the powers and duties of the institute specified under Article 10 of this Regulation;
- b) employ and administer employees engaged in support services of the Institute in accordance with the federal civil service laws and, in the case of professionals engaged in the core functions of the Institute, in accordance with directives approved by the Government following the basic principles of the federal civil service laws;
- c) prepare the annual work program and budget of the Institute and implement it up on approval by the Government;
- d) effect payments in accordance with the approved budget and work program of the Institute;
- e. represent the Institute in its dealings with third parties;

ሕጎችን መሠረታዊ መርሆዎች ተከትሎ በመንግሥት በሚፀድቅ መመሪያ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የኢንስቲትዩቱን ዓመታዊ የስራ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ በመንግሥት ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

መ) ኢንስቲትዩቱ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ዕቅድ መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ኢንስቲትዩቱ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ኢንስቲትዩቱን ይወክላል፤

**፱.፻፳፫**

ረ) የኢንስቲትዩቱን የስራ ክንውንና የሒሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል።

ሰ) ዋና ዳይሬክተሩ ለኢንስቲትዩቱ ስራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ከስልጣንና ተግባሩ በከፊል ለኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

**፲፫. የምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ሥልጣንና ተግባር**

ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖራቸዋል፡-

፩/ የኢንስቲትዩቱን ተግባራት በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛሉ፤

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ ስራዎችን ያከናውናሉ፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይቶ ውክልና ሲሰጥ ዋና ዳይሬክተሩን ወክሎ ይሠራል።

**፲፬. በጀት**

የኢንስቲትዩቱ በጀት በመንግሥት የሚመደብ ይሆናል።

f) prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Institute.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to Deputy Director Generals and employees of the Institute to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Institute.

**13. Powers and Duties of the Deputy Director Generals**

The Deputy Director Generals shall have the following power and duties:

1/ assist the Director General in planning, organizing, leading and coordinating the activities of the Institute;

2/ execute other duties specifically assigned by the Director General;

3/ represent the Director General in his absence, when specifically delegated by the Director General.

**14. Budget**

The Institute's budget shall be allocated by the Government.

**15. Books of Accounts**

1/ The Institute shall keep complete and accurate books of accounts;

2/ The books of accounts and financial documents of the Institute shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor designated by him.



**፲፮. የሂሳብ መዛግብት**

፩/ ኢንስቲትዩቱ የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

፪/ የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች በዋና ኦዲተር ወይም እርሱ በሚወክለው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራል፡፡

፳፯፻፳

**ክፍል አራት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፲፯. የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና የምርምር ማዕከል**

የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና የምርምር ማዕከል በኢንስቲትዩቱ አስተዳደር ሥር ሆኖ የሚቀጥል ይሆናል፡፡

**፲፰. የመተባበር ግዴታ**

ማንኛውም ሰው፣ መንግሥታዊ ተቋም ወይም የግል ድርጅት የኢንስቲትዩቱ ዓላማ እንዲሳካ የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

**፲፱. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

ሚኒስቴሩ ይህንን ደንብ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን የማውጣት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡

**፳፬. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

**PART FOUR**

**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**16. Entoto Observatory and Research Center**

The Entoto Observatory and Research Center shall be administered under the Institution.

**17. Duty to Cooperate**

Any person, government or private institution shall have duty to cooperate for the realization of the objectives of the Institute.

**18. Power to Issue Directive**

The Ministry may issue directives necessary for the implementation of this Regulation.

**19. Effective Date**

This Regulation shall enter into force on the date of their publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 1<sup>st</sup> day of November, 2016.

HAILEMARIAM DESSALEGN

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አዲስ አበባ ጥቅምት ፳፪ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

**ኃይለማርያም ደሃለኝ**

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ**

**ጠቅላይ ሚኒስትር**